



މަސައްދާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

Seeking a Service Provider to Arrange
 Accommodation and Meals for Isvaaru Program
 Participants, scheduled to be held in
 Kulhudhuffushi City

PC-266/2025/PSIP/W-14

(IUL)266-PR/266/2025/46

12 ޕްރޮޖެކްޓް 2025

(IUL)266-PR/266/2025/54

16 ޕްރޮޖެކްޓް 2024

3 ޕްރޮޖެކްޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

މަސައްދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން 19 ޕްރޮޖެކްޓް 2025

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން

ጽሑፍ 1

የገበያ ምዝገባ

| የገበያ ምዝገባ | የገበያ ምዝገባ ዝርዝር |
|-----------|---|
| 1.1 | <p>የገበያ ምዝገባ ስም: ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፌዴራል ገቢዎች ሚኒስቴር ገበያ ምዝገባ</p> <p>የገበያ ምዝገባ መለያ: (IUL)266-PR/266/2025/46</p> <p>የገበያ ምዝገባ ቀን: 12 ጥር 2025 (ጥሬ)</p> <p>የገበያ ምዝገባ መለያ: (IUL)266-PR/266/2025/54</p> <p>የገበያ ምዝገባ ቀን: 16 ጥር 2025 (ጥሬ)</p> |
| 8.1 | <p>የገበያ ምዝገባ ስም: ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፌዴራል ገቢዎች ሚኒስቴር ገበያ ምዝገባ</p> <p>የገበያ ምዝገባ መለያ: (IUL)266-PR/266/2025/54</p> <p>የገበያ ምዝገባ ቀን: 6 ጥር 2025 (ጥሬ) 10:30 ሰዓት</p> <p>የገበያ ምዝገባ መለያ: (IUL)266-PR/266/2025/54</p> <p>የገበያ ምዝገባ ቀን: 6 ጥር 2025 (ጥሬ) 10:30 ሰዓት</p> |
| 9.1 | <p>የገበያ ምዝገባ ስም: ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፌዴራል ገቢዎች ሚኒስቴር ገበያ ምዝገባ</p> <p>የገበያ ምዝገባ መለያ: (IUL)266-PR/266/2025/54</p> <p>የገበያ ምዝገባ ቀን: 16 ጥር 2025 (ጥሬ)</p> <p>የገበያ ምዝገባ ሰዓት: 10:30</p> |
| 9.2 | <p>የገበያ ምዝገባ ስም: ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፌዴራል ገቢዎች ሚኒስቴር ገበያ ምዝገባ</p> <p>የገበያ ምዝገባ መለያ: (IUL)266-PR/266/2025/54</p> <p>የገበያ ምዝገባ ቀን: 19 ጥር 2025 (ጥሬ)</p> <p>የገበያ ምዝገባ ሰዓት: 10:30</p> <p>የገበያ ምዝገባ መለያ: (IUL)266-PR/266/2025/54</p> <p>የገበያ ምዝገባ ቀን: 19 ጥር 2025 (ጥሬ)</p> |
| 9.2 | <p>የገበያ ምዝገባ ስም: ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፌዴራል ገቢዎች ሚኒስቴር ገበያ ምዝገባ</p> <p>የገበያ ምዝገባ መለያ: (IUL)266-PR/266/2025/54</p> <p>የገበያ ምዝገባ ቀን: 19 ጥር 2025 (ጥሬ)</p> <p>የገበያ ምዝገባ ሰዓት: 10:30</p> |
| 13.1 | <p>የገበያ ምዝገባ ስም: ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፌዴራል ገቢዎች ሚኒስቴር ገበያ ምዝገባ</p> <p>የገበያ ምዝገባ መለያ: (IUL)266-PR/266/2025/54</p> <p>የገበያ ምዝገባ ቀን: 19 ጥር 2025 (ጥሬ)</p> |
| 17.1 | <p>የገበያ ምዝገባ ስም: ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፌዴራል ገቢዎች ሚኒስቴር ገበያ ምዝገባ</p> <p>የገበያ ምዝገባ መለያ: (IUL)266-PR/266/2025/54</p> <p>የገበያ ምዝገባ ቀን: 7 ጥር 2025 (ጥሬ)</p> <p>የገበያ ምዝገባ ሰዓት: 10:30</p> |
| 19.1 | <p>የገበያ ምዝገባ ስም: ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፌዴራል ገቢዎች ሚኒስቴር ገበያ ምዝገባ</p> <p>የገበያ ምዝገባ መለያ: (IUL)266-PR/266/2025/54</p> <p>የገበያ ምዝገባ ቀን: 7 ጥር 2025 (ጥሬ)</p> <p>የገበያ ምዝገባ ሰዓት: 10:30</p> |
| 22.1 | <p>የገበያ ምዝገባ ስም: ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፌዴራል ገቢዎች ሚኒስቴር ገበያ ምዝገባ</p> <p>የገበያ ምዝገባ መለያ: (IUL)266-PR/266/2025/54</p> <p>የገበያ ምዝገባ ቀን: 6 ጥር 2025 (ጥሬ)</p> |
| 30.1 | <p>የገበያ ምዝገባ ስም: ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፌዴራል ገቢዎች ሚኒስቴር ገበያ ምዝገባ</p> <p>የገበያ ምዝገባ መለያ: (IUL)266-PR/266/2025/54</p> <p>የገበያ ምዝገባ ቀን: 6 ጥር 2025 (ጥሬ)</p> |
| 32.1 | <p>የገበያ ምዝገባ ስም: ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፌዴራል ገቢዎች ሚኒስቴር ገበያ ምዝገባ</p> <p>የገበያ ምዝገባ መለያ: (IUL)266-PR/266/2025/54</p> <p>የገበያ ምዝገባ ቀን: 6 ጥር 2025 (ጥሬ)</p> |

3.3.1 ፡- ገንዘብ ማስፈጸም ለሚገቡ ሰነዶች ላይ ማስፈጸም ይገባል። ገንዘብ ማስፈጸም ለሚገቡ ሰነዶች ላይ ማስፈጸም ይገባል።

3.3.2 ፡- ገንዘብ ማስፈጸም ለሚገቡ ሰነዶች ላይ ማስፈጸም ይገባል። ገንዘብ ማስፈጸም ለሚገቡ ሰነዶች ላይ ማስፈጸም ይገባል።

3.3.2 ፡- ገንዘብ ማስፈጸም ለሚገቡ ሰነዶች ላይ ማስፈጸም ይገባል። ገንዘብ ማስፈጸም ለሚገቡ ሰነዶች ላይ ማስፈጸም ይገባል።

3.3.4 ፡- ገንዘብ ማስፈጸም ለሚገቡ ሰነዶች ላይ ማስፈጸም ይገባል። ገንዘብ ማስፈጸም ለሚገቡ ሰነዶች ላይ ማስፈጸም ይገባል።

3.3.5 ፡- ገንዘብ ማስፈጸም ለሚገቡ ሰነዶች ላይ ማስፈጸም ይገባል። ገንዘብ ማስፈጸም ለሚገቡ ሰነዶች ላይ ማስፈጸም ይገባል።

4. ገንዘብ ማስፈጸም ለሚገቡ ሰነዶች ላይ ማስፈጸም ይገባል። ገንዘብ ማስፈጸም ለሚገቡ ሰነዶች ላይ ማስፈጸም ይገባል።

5.1 ፡- ገንዘብ ማስፈጸም ለሚገቡ ሰነዶች ላይ ማስፈጸም ይገባል። ገንዘብ ማስፈጸም ለሚገቡ ሰነዶች ላይ ማስፈጸም ይገባል።

6. ገንዘብ ማስፈጸም ለሚገቡ ሰነዶች ላይ ማስፈጸም ይገባል። ገንዘብ ማስፈጸም ለሚገቡ ሰነዶች ላይ ማስፈጸም ይገባል።

6.1 ፡- ገንዘብ ማስፈጸም ለሚገቡ ሰነዶች ላይ ማስፈጸም ይገባል። ገንዘብ ማስፈጸም ለሚገቡ ሰነዶች ላይ ማስፈጸም ይገባል።

(A) **Ward Councils**

7. **Ward Councils**
7.1. **Ward Councils**

7.1.1 **Ward Councils** (1-2)

7.1.2 **Ward Councils** (2-3)

7.1.3 **Ward Councils** (3-4)

7.1.4 **Ward Councils** (4-5)

7.1.5 **Ward Councils** (5 - 6)

7.1.6 **Ward Councils** (6-7)

8. **Ward Councils**
8.1. **Ward Councils**

8.2. **Ward Councils**

9. **Ward Councils**
9.1. **Ward Councils**

9.2. **Ward Councils**

9.3. **Ward Councils**

10. **Ward Councils**
10.1. **Ward Councils**

10.2. **Ward Councils**

(B) 11.11.2025

11.11.2025 11.11.2025 11.11.2025 11.11.2025 11.11.2025 11.11.2025 11.11.2025 11.11.2025 11.11.2025 11.11.2025

12.11.2025 12.11.2025 12.11.2025 12.11.2025 12.11.2025 12.11.2025 12.11.2025 12.11.2025 12.11.2025 12.11.2025

13.11.2025 13.11.2025 13.11.2025 13.11.2025 13.11.2025 13.11.2025 13.11.2025 13.11.2025 13.11.2025 13.11.2025

14.11.2025 14.11.2025 14.11.2025 14.11.2025 14.11.2025 14.11.2025 14.11.2025 14.11.2025 14.11.2025 14.11.2025

15.11.2025 15.11.2025 15.11.2025 15.11.2025 15.11.2025 15.11.2025 15.11.2025 15.11.2025 15.11.2025 15.11.2025

(B) 16.11.2025

16.11.2025 16.11.2025 16.11.2025 16.11.2025 16.11.2025 16.11.2025 16.11.2025 16.11.2025 16.11.2025 16.11.2025

16.21.2025 16.21.2025 16.21.2025 16.21.2025 16.21.2025 16.21.2025 16.21.2025 16.21.2025 16.21.2025 16.21.2025

16.31.2025 16.31.2025 16.31.2025 16.31.2025 16.31.2025 16.31.2025 16.31.2025 16.31.2025 16.31.2025 16.31.2025

16.41.2025 16.41.2025 16.41.2025 16.41.2025 16.41.2025 16.41.2025 16.41.2025 16.41.2025 16.41.2025 16.41.2025

17.11.2025 17.11.2025 17.11.2025 17.11.2025 17.11.2025 17.11.2025 17.11.2025 17.11.2025 17.11.2025 17.11.2025

17.21.2025 17.21.2025 17.21.2025 17.21.2025 17.21.2025 17.21.2025 17.21.2025 17.21.2025 17.21.2025 17.21.2025

17.31.2025 17.31.2025 17.31.2025 17.31.2025 17.31.2025 17.31.2025 17.31.2025 17.31.2025 17.31.2025 17.31.2025

(a) The total amount of the grant shall be used for the following purposes: (a) The total amount of the grant shall be used for the following purposes: (a) The total amount of the grant shall be used for the following purposes: (a) The total amount of the grant shall be used for the following purposes:

(b) The total amount of the grant shall be used for the following purposes: (b) The total amount of the grant shall be used for the following purposes: (b) The total amount of the grant shall be used for the following purposes: (b) The total amount of the grant shall be used for the following purposes:

(c) The total amount of the grant shall be used for the following purposes: (c) The total amount of the grant shall be used for the following purposes: (c) The total amount of the grant shall be used for the following purposes: (c) The total amount of the grant shall be used for the following purposes:

(d) The total amount of the grant shall be used for the following purposes: (d) The total amount of the grant shall be used for the following purposes: (d) The total amount of the grant shall be used for the following purposes: (d) The total amount of the grant shall be used for the following purposes:

24.2

(e) The total amount of the grant shall be used for the following purposes: (e) The total amount of the grant shall be used for the following purposes: (e) The total amount of the grant shall be used for the following purposes: (e) The total amount of the grant shall be used for the following purposes:

(f) The total amount of the grant shall be used for the following purposes: (f) The total amount of the grant shall be used for the following purposes: (f) The total amount of the grant shall be used for the following purposes: (f) The total amount of the grant shall be used for the following purposes:

(ሀ) ለግንባታው የሚያስፈልጉ ሁኔታዎችን ለማሟላት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ የሚችልበት ጊዜ ሲጠበቅ

1. ለግንባታው የሚያስፈልጉ ሁኔታዎችን ለማሟላት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ የሚችልበት ጊዜ ሲጠበቅ

2. ለግንባታው የሚያስፈልጉ ሁኔታዎችን ለማሟላት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ የሚችልበት ጊዜ ሲጠበቅ

3. ለግንባታው የሚያስፈልጉ ሁኔታዎችን ለማሟላት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ የሚችልበት ጊዜ ሲጠበቅ

26.1 ለግንባታው የሚያስፈልጉ ሁኔታዎችን ለማሟላት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ የሚችልበት ጊዜ ሲጠበቅ

(ሀ) ለግንባታው የሚያስፈልጉ ሁኔታዎችን ለማሟላት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ የሚችልበት ጊዜ ሲጠበቅ

(ለ) ለግንባታው የሚያስፈልጉ ሁኔታዎችን ለማሟላት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ የሚችልበት ጊዜ ሲጠበቅ

(ሐ) ለግንባታው የሚያስፈልጉ ሁኔታዎችን ለማሟላት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ የሚችልበት ጊዜ ሲጠበቅ

(መ) ለግንባታው የሚያስፈልጉ ሁኔታዎችን ለማሟላት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ የሚችልበት ጊዜ ሲጠበቅ

27.1 ለግንባታው የሚያስፈልጉ ሁኔታዎችን ለማሟላት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ የሚችልበት ጊዜ ሲጠበቅ

ለግንባታው የሚያስፈልጉ ሁኔታዎችን ለማሟላት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ የሚችልበት ጊዜ ሲጠበቅ

28.1 28. 29.1 29.2 29.3 30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

28. 29.1 29.2 29.3 30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

28. 29.1 29.2 29.3 30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

28.1 28. 29.1 29.2 29.3 30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

28.1 28. 29.1 29.2 29.3 30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

28.1 28. 29.1 29.2 29.3 30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

28.1 28. 29.1 29.2 29.3 30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

28.1 28. 29.1 29.2 29.3 30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

28.1 28. 29.1 29.2 29.3 30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

28.1 28. 29.1 29.2 29.3 30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

28.1 28. 29.1 29.2 29.3 30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

28.1 28. 29.1 29.2 29.3 30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

30. 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 31.1

(ሀ) የግንባታ ስራዎች ለማካተት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ ይጠቀሙ

(1) የግንባታ ስራዎች ለማካተት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ ይጠቀሙ

(2) የግንባታ ስራዎች ለማካተት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ ይጠቀሙ

(3) የግንባታ ስራዎች ለማካተት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ ይጠቀሙ

(ሀ) የግንባታ ስራዎች ለማካተት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ ይጠቀሙ

(ሀ) የግንባታ ስራዎች ለማካተት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ ይጠቀሙ

(ሀ) የግንባታ ስራዎች ለማካተት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ ይጠቀሙ

(ሀ) የግንባታ ስራዎች ለማካተት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ ይጠቀሙ

(ሀ) የግንባታ ስራዎች ለማካተት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ ይጠቀሙ

(ሀ) የግንባታ ስራዎች ለማካተት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ ይጠቀሙ

34. የግንባታ ስራዎች ለማካተት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ ይጠቀሙ

34.1

ግንባታ ስራዎች ለማካተት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ ይጠቀሙ

34.2

ግንባታ ስራዎች ለማካተት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ ይጠቀሙ

34.3

ግንባታ ስራዎች ለማካተት የሚያስፈልጉትን ሰነድ ለማቅረብ ይጠቀሙ

35 35
36 36
37 37

35.1 35.1
36 36
37 37

(1) 35.1
35.1

(2) 35.1
35.1

36.1 36.1
36 36
37 37

(1) 36.1
36.1
36.1

(2) 36.1
36.1
36.1

37.1 37.1
37.1
37.1

(1) 37.1
37.1
(2) 37.1
37.1

(3) ስራው ለማጠናቀቅ ለሚያስፈልገው ጊዜ ስራው ለማጠናቀቅ ይገባል።

(4) ስራው ለማጠናቀቅ ይገባል።

(5) ስራው ለማጠናቀቅ ይገባል።

(6) ስራው ለማጠናቀቅ ይገባል።

(7) ስራው ለማጠናቀቅ ይገባል።

(ሀ) ስራው ለማጠናቀቅ ይገባል።

(1) ስራው ለማጠናቀቅ ይገባል።

(2) ስራው ለማጠናቀቅ ይገባል።

(3) ስራው ለማጠናቀቅ ይገባል።

(4) ስራው ለማጠናቀቅ ይገባል።

(5) ስራው ለማጠናቀቅ ይገባል።

(6) ስራው ለማጠናቀቅ ይገባል።

ገንዘብ ለማግኘት ማዘጋጀት ይገባል። ለዚህም ማዘጋጀት ለሚገቡት ሰዓት ለማስፈጸም ማዘጋጀት ይገባል።

(6) ማዘጋጀት ይገባል። ለዚህም ማዘጋጀት ለሚገቡት ሰዓት ለማስፈጸም ማዘጋጀት ይገባል።

(7) ማዘጋጀት ይገባል። ለዚህም ማዘጋጀት ለሚገቡት ሰዓት ለማስፈጸም ማዘጋጀት ይገባል።

(8) ማዘጋጀት ይገባል። ለዚህም ማዘጋጀት ለሚገቡት ሰዓት ለማስፈጸም ማዘጋጀት ይገባል።

(9) ማዘጋጀት ይገባል። ለዚህም ማዘጋጀት ለሚገቡት ሰዓት ለማስፈጸም ማዘጋጀት ይገባል።

(10) ማዘጋጀት ይገባል። ለዚህም ማዘጋጀት ለሚገቡት ሰዓት ለማስፈጸም ማዘጋጀት ይገባል።

(11) ማዘጋጀት ይገባል። ለዚህም ማዘጋጀት ለሚገቡት ሰዓት ለማስፈጸም ማዘጋጀት ይገባል።

(12) ማዘጋጀት ይገባል። ለዚህም ማዘጋጀት ለሚገቡት ሰዓት ለማስፈጸም ማዘጋጀት ይገባል።

(13) ማዘጋጀት ይገባል። ለዚህም ማዘጋጀት ለሚገቡት ሰዓት ለማስፈጸም ማዘጋጀት ይገባል።

(14) ማዘጋጀት ይገባል። ለዚህም ማዘጋጀት ለሚገቡት ሰዓት ለማስፈጸም ማዘጋጀት ይገባል።

10.28 ሰዓት ለማስፈጸም ማዘጋጀት ይገባል።

(15) The Council shall...

...and shall...

(S) The Council shall...

...and shall...

...and shall...

...and shall...

...and shall...

...

39.2. The Council shall determine the amount of the contribution of each property owner to the cost of the works, taking into account the area of the property, the type of the property and the location of the property.

39.3. The Council shall determine the amount of the contribution of each property owner to the cost of the works, taking into account the area of the property, the type of the property and the location of the property.

40.1. The Council shall determine the amount of the contribution of each property owner to the cost of the works, taking into account the area of the property, the type of the property and the location of the property.

40. The Council shall determine the amount of the contribution of each property owner to the cost of the works, taking into account the area of the property, the type of the property and the location of the property.

40.2. 37.1 The Council shall determine the amount of the contribution of each property owner to the cost of the works, taking into account the area of the property, the type of the property and the location of the property.

41.1. The Council shall determine the amount of the contribution of each property owner to the cost of the works, taking into account the area of the property, the type of the property and the location of the property.

41. The Council shall determine the amount of the contribution of each property owner to the cost of the works, taking into account the area of the property, the type of the property and the location of the property.

41.2. The Council shall determine the amount of the contribution of each property owner to the cost of the works, taking into account the area of the property, the type of the property and the location of the property.

41.3. The Council shall determine the amount of the contribution of each property owner to the cost of the works, taking into account the area of the property, the type of the property and the location of the property.

42.1. The Council shall determine the amount of the contribution of each property owner to the cost of the works, taking into account the area of the property, the type of the property and the location of the property.

42. The Council shall determine the amount of the contribution of each property owner to the cost of the works, taking into account the area of the property, the type of the property and the location of the property.

42.2. The Council shall determine the amount of the contribution of each property owner to the cost of the works, taking into account the area of the property, the type of the property and the location of the property.

42.3 ገንዘብ ለ 2,500,000/- ጠቅላይ ስራዎች ለማካተት ይጠቀሳል።
 ገንዘብ ለ 0.005 (አምስት መቶ ሺህ) ለ ስራዎች ለማካተት ይጠቀሳል።
 ስራዎች ለማካተት ለማስፈጸም ስራዎች ለማካተት ይጠቀሳል።

$$CP*0.005*LD = \text{ገንዘብ ለማካተት}$$

CP (አምስት መቶ ሺህ)፡ ስራዎች ለማካተት ገንዘብ ለማካተት

LD (ገንዘብ ለማካተት)፡ ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት

43.1 ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት
 ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት
 ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት

43 ገንዘብ ለማካተት
 ስራዎች ለማካተት

43.2 ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት 15% ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት
 ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት

43.3 ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት
 ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት
 ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት

43.4 ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት
 ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት
 ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት
 ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት

44.1 ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት
 ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት
 ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት
 ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት

44 ስራዎች ለማካተት

44.2 ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት
 ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት
 ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት ስራዎች ለማካተት

- 45.1. 45. ԴԱՏԱՑՆՆԵՐ ԵՎ ԴԱՏԱՎՈՐՈՒՄ ԿԱՌԱՎՈՐՈՒՄՆԻ ԿԱՌԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԲԵՏՈՆԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿՈՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
- ԿԱՌԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԲԵՏՈՆԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿՈՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏՆՈՒՄ ԵՎ ԴԱՏԱՎՈՐՈՒՄ ԿԱՌԱՎՈՐՈՒՄՆԻ ԿԱՌԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԲԵՏՈՆԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿՈՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ԴԱՏԱՎՈՐՈՒՄ ԿԱՌԱՎՈՐՈՒՄՆԻ ԿԱՌԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԲԵՏՈՆԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿՈՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
- 46.1. 46. ԿԱՌԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԲԵՏՈՆԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿՈՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
- ԿԱՌԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԲԵՏՈՆԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿՈՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
- 47.1. 47. ԿԱՌԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԲԵՏՈՆԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿՈՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
- ԿԱՌԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԲԵՏՈՆԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿՈՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
- 48.1. 48. ԿԱՌԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԲԵՏՈՆԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿՈՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
- ԿԱՌԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԲԵՏՈՆԱՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿՈՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

2 - 2

2

| | |
|-------------|---|
| <p>1. 2</p> | |
| 1.1 | 3 |
| 1.2 | 3 |
| 1.3 | 3 |
| 1.4 | 3 |
| 1.5 | 3 |
| <p>2. 2</p> | |
| 2.1 | 3 |
| 2.2 | 3 |
| <p>3. 2</p> | |
| 3.1 | 3 |
| 3.2 | 3 |
| <p>4. 2</p> | |
| 4.1 | 3 |
| 4.2 | 3 |
| 4.3 | 3 |
| <p>5. 2</p> | |
| | 3 |
| | 3 |
| | 3 |
| | 3 |

4 - ٲٲٲٲ

ٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲ

| ٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲ | ٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲ | ٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲ |
|-------------------|--|-------------------|
| 100 | $100 \times \frac{\text{ٲٲٲٲٲٲٲٲ}}{\text{ٲٲٲٲٲٲٲٲ}}$ (ٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲٲٲٲ) | ٲٲٲٲ |
| 100 | ٲٲٲٲ | |

ބަޔާނުގެ ފޯމް (5)
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރުފިޔާ)

Form of Bid Security (Bank Guarantee)

WHEREAS,[name of Bidder] (hereinafter called “the Bidder”) [company registration number] has submitted his Bid for the Project no.....issued by the Secretariat of Kulhudhuffushi City Council onfor construction of[name of Contract] (hereinafter called “the Bid”) under Invitation of bidders No. [Announcement Number]

KNOW ALL PEOPLE by these presents that We [name of Bank] of [name of country] having our registered office at (hereinafter called “the Bank”) are bound unto[name of Purchaser] (hereinafter called “the Purchaser”) in the sum of *..... for which payment well and truly to be made to the said Purchaser, the Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.

SEALED with the Common Seal of the said Bank thisday of20.....

THE CONDITIONS of this obligation are:

- (1) If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the Form of Bid; or
(2) If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the period of Bid validity:
(a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to Bidders, if required; or
(b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instruction to Bidders; or
(c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27,

* The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in Maldivian Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 28.1 of the Instructions to Bidders.

we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without the Purchaser’s having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, specifying the occurred condition or conditions.

This Guarantee will remain in force up to and including the date days after the deadline for submission of bids as such deadline is stated in the Instructions to Bidders or as it may be extended by the Purchaser, notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any demand in respect of this Guarantee should reach the Bank not later than the above date.

DATE..... SIGNATURE OF THE BANK

WITNESS SEAL

[signature, name, and address]

5 - 5
 5 - 5

| No. | Description | Qty (no. of rooms) | Rate (per day) | Total |
|--|----------------------|--------------------|----------------|-------|
| 1 | Accommodation day -1 | 31 | | |
| 2 | Accommodation day -2 | 32 | | |
| 3 | Accommodation day -3 | 32 | | |
| 4 | Accommodation day -4 | 32 | | |
| 5 | Accommodation day -5 | 32 | | |
| 6 | Accommodation day -6 | 32 | | |
| 7 | Accommodation day -7 | 32 | | |
| 8 | Accommodation day -8 | 32 | | |
| 9 | Accommodation day -9 | 32 | | |
| 10 | Catering | 9 days | | |
| Note: Kindly refer to the information sheet when preparing your quotation. | | | | |
| | | | Sub Total | |
| | | | GST 8% | |
| | | | Net Total | |

6 - 6

6

6

6

6

6

1. "6

1.1

1.1

8

1.2

1.2

2.4.16. 2.4.17. 2.4.18. 2.4.19. 2.4.20. 2.4.21.

2.4.16. 2.4.17. 2.4.18. 2.4.19. 2.4.20. 2.4.21.

2.4.18. 2.4.19. 2.4.20. 2.4.21.

2.4.19. 2.4.20. 2.4.21.

2.4.21.

3. උපදෙස් සහ අනෙකුත් තොරතුරු

- 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

4. විකුණුම් කොන්දේසි

- 4.1. 4.2. 4.3.

1 ފަންނު



Breakfast

| Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| juice | juice | juice | juice | juice | juice | juice | juice |
| black tea | black tea | black tea | black tea | black tea | black tea | black tea | black tea |
| milk/black coffee | milk/black coffee | milk/black coffee | milk/black coffee | milk/black coffee | milk/black coffee | milk/black coffee | milk/black coffee |
| water | water | water | water | water | water | water | water |
| roshi | roshi | roshi | roshi | roshi | roshi | roshi | roshi |
| disk | disk | disk | disk | disk | disk | disk | disk |
| masriha | raih mashuni | fathu mashuni | kulhimas | baked beans | masriha | raih mashuni | baked beans |
| mashuni | rihaakuru | kulhimas | rihaakuru | mashuni | mashuni | rihaakuru | kulhimas |
| milk | milk | milk | milk | milk | milk | milk | milk |
| cereal | cereal | cereal | cereal | cereal | cereal | cereal | cereal |
| bread | bread | bread | bread | bread | bread | bread | bread |
| jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam | jam |
| butter | butter | butter | butter | butter | butter | butter | butter |
| sausage | sausage | sausage | sausage | sausage | sausage | sausage | sausage |
| omlette | omlette | omlette | omlette | omlette | omlette | omlette | omlette |

Lunch

| Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 |
|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| vegetable rice | White rice | White rice | vegetable rice | White rice | vegetable rice | White rice | fried rice |
| roshi | roshi | roshi | roshi | roshi | roshi | roshi | roshi |
| Tuna Spaghetti | dal curry | chicken curry | Tuna noodles | dal curry | Tuna Spaghetti | fish curry | Tuna noodles |
| devilled chicken | fried fish | fried fish | devilled chicken | fried fish | devilled chicken | fried fish | devilled chicken |
| salad | garudhiya | salad | salad | garudhiya | salad | garudhiya | salad |
| fresh juice | fiya/lumbo/mirus | popadum | fresh juice | fiya/lumbo/mirus | fresh juice | fiya/lumbo/mirus | fresh juice |
| dessert | dessert | dessert | dessert | dessert | dessert | dessert | dessert |
| water | fresh juice | fresh juice | water | fresh juice | water | fresh juice | water |
| | water | water | water | water | | water | |

Dinner

| Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 |
|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| White rice | vegetable rice | White rice | White rice | vegetable rice | White rice | vegetable rice | White rice |
| roshi | roshi | roshi | roshi | roshi | roshi | roshi | roshi |
| chicken curry | Tuna Spaghetti | dal curry | chicken curry | Tuna noodles | dal curry | Tuna Spaghetti | fish curry |
| fried fish | devilled chicken | fried fish | fried fish | devilled chicken | fried fish | devilled chicken | fried fish |
| garudhiya | salad | garudhiya | salad | salad | garudhiya | salad | garudhiya |
| fiya/lumbo/mirus | fresh juice | fiya/lumbo/mirus | popadum | fresh juice | fiya/lumbo/mirus | fresh juice | fiya/lumbo/mirus |
| dessert | dessert | dessert | dessert | dessert | dessert | dessert | dessert |
| fresh juice | water | fresh juice | fresh juice | water | fresh juice | water | fresh juice |
| water | | water | water | water | water | | water |

Evening tea

| Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Blacktea | Blacktea | Blacktea | Blacktea | Blacktea | Blacktea | Blacktea | Blacktea |
| bombay tea | bombay tea | bombay tea | bombay tea | bombay tea | bombay tea | bombay tea | bombay tea |
| coffee (milk/black) | coffee (milk/black) | coffee (milk/black) | coffee (milk/black) | coffee (milk/black) | coffee (milk/black) | coffee (milk/black) | coffee (milk/black) |
| water | water | water | water | water | water | water | water |
| 4 kulhi hedhikaa | 4 kulhi hedhikaa | 4 kulhi hedhikaa | 4 kulhi hedhikaa | 4 kulhi hedhikaa | 4 kulhi hedhikaa | 4 kulhi hedhikaa | 4 kulhi hedhikaa |
| 3 foni hedhikaa | 3 foni hedhikaa | 3 foni hedhikaa | 3 foni hedhikaa | 3 foni hedhikaa | 3 foni hedhikaa | 3 foni hedhikaa | 3 foni hedhikaa |

نېټو 3

| | | | | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Meals | 23/4 | 24/4 | 25/4 | 26/4 | 27/4 | 28/4 | 29/4 | 30/4 | 01/5 |
| Breakfast | x | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 |
| Lunch | x | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | x |
| Tea | x | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | x |
| Dinner | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | x |

نېټو 4

| ځاڼوډۆڤر ځمځو | ځمځو | ځمځو | ځاڼوډۆڤر ځمځو | ځمځو ځمځو |
|---|-------------------|------|---------------|-----------|
| ځمځوډۆڤر ځمځو | 23 ځمځو - 30 ځمځو | 8 | 2 | 16 |
| LGA ځمځو | 23 ځمځو - 30 ځمځو | 8 | 1 | 1 |
| LGA ځمځو | 29 ځمځو - 30 ځمځو | 2 | 1 | 1 |
| UNDP ځمځو | 27 ځمځو - 30 ځمځو | 4 | 1 | 1 |
| UNDP - RR/DRR UK High Commissioner UK high commissioner staff | 30 ځمځو | 1 | 1 | 3 |
| ځمځوډۆڤر ځمځو | 24 ځمځو | 1 | 1 | 1 |
| ځمځوډۆڤر ځمځو | 28 ځمځو | 1 | 1 | 2 |
| CONTINGENCY rooms | 23 ځمځو - 30 ځمځو | 8 | 1-2 | 3 |